








ኖዚቤሌና ሦስቱ ጸጉሮች

-  Tessa Welch
-  Wiehan de Jager
-  Mezemir Girma
-  Amharic
-  Level 3



በድሮ ጊዜ ሦስት ሴቶች እንጨት ለመሰብሰብ ከቤታቸው ወጥተው ነበር።



ሞቃት ቀን ስለነበር ለመዋኘት ወደ ወንዝ ወረዱ።
ተጫወቱ፤ ውኃ ተራጩ፤ ዋኙ።



ድንገት ምሽት መሆኑን ተገነዘቡ። ወደ መንደራቸውም ተጣደፉ።



እቤታቸው ሊደርሱ ሲሉ ኖዚቤሌ እጇን አንገቷ ላይ አደረገች። የአንገት ጌጧን ረስታዋለች! <<እባካችሁ አብራችሁኝ ተመለሱ!>> ብላ ባልንጀሮቿን ለመነቻቸው። ጓደኞቿ ግን በጣም እንደዘግዩቸው ነገሯት።



ስለዚህ ኖዚቤሌ ወደ ወንዙ ብቻዋን ተመለሰች።
የአንገት ጌጧንም አግኝታ ወደ ቤቷ ለመመለስ
ተቻላለች፤ ነገር ግን በጨለማ ውስጥ ጠፋች።



ከሩቅ ከአንዲት ጎጆ የሚወጣ ብርሃን አየች።
ወደሱም ሄዳ በሩን አንኳኳች።



ባልተጠበቀ ሁኔታ ወሻ በሩን ከፈተለት። <<ምን ፈልገሽ ነው?>> አለት። <<ጠፍቻለሁ፤ እና ማደሪያ ቦታ ፈልጌ ነበር>> ብላ ነገረችው። <<ነይ ግቢ፤ አለዚያ እነክስሻለሁ!>> አለት ወሻው። ስለዚህ ያዘባባሪ ገባች።



ከዚያም ወሻው <<ምግብ አብስዱልኝ!>> አላት።
<<እንዴ፣ እኔ እኮ ለወሻ ምግብ ሰርቼ አለውቅም>>
ብላ መለሰችለት። <<ስሪልኝ፣ አለዚያ እነክስሻለሁ!>>
አላት ወሻው። ስለዚህ ኖዚቤሌ ለወሻው ምግብ
ሰራችለት።



ከዚያም ወሻው <<አልጋዬን አንጥፊልኝ! አላት።
ኖዚቤሌም <<እኔ እኮ ለወሻ አልጋ አንጥፌ
አለውቅም>> ብላ መለሰችለት። <<አንጥፊልኝ፤
ያለዚያ እነክስሻለሁ!>> አላት ወሻው። ስለዚህ
ኖዚቤሌ አነጠፈችለት።



በየቀኑ ለወሻው ምግብ መስራት፣ ማጽዳትና ማጠብ ስራዎ ሆነ። ከዚያም አንድ ቀን ወሻው <<ኖዚቤሌ፣ ዛሬ ጓደኞቼን ልጠይቅ እሄዳለሁ። እኔ ከመምጣቴ በፊት ቤቱን አጽጂ፤ ምግብ ስሪ፤ የሚተጣጠቡትንም ነገሮች አጠቢ>> አላት።




ወሻው እንደሄደ ሞዚቤሌ ከራሷ ላይ ሦስት ጸጉሮችን ከጭንቅላቷ ላይ ነቀለች። እንዲያን ጸጉር ከአልጋው ስር፣ እንዲያን ከበሩ ሩላ፣ እና ሌላውን ደግሞ በከብቶቹ በረት አስቀመጠችቸው።



ወሻወም እንደተመለሰ ኖዚቤሌን ፈለጋት።
<<ኖዚቤሌ፣ የት ነሽ?>> ብሎ ተጣራ። <<አልጋው ስር
ነኝ>> አለ የመጀመሪያው ጸጉር። <<በሩ ጀርባ ነኝ>>
አለ ሁለተኛው ጸጉር። <<በረት ውስጥ ነኝ፣>> አለ
ሌላኛው ጸጉር።



ከዚያም ወሻው ሞዚቤሌ እንዳታለለችው ገባው።
ስለዚህ ወደ መንደሩ እየተረተረጠ ፈለጋት።
የሞዚቤሌ ወንድሞች ግን ትላልቅ ዱላዎች ይዘው
እየጠበቁት ነበር። ወሻው ተመልሶ ርጠ፤ ከዚያም
በኋላ በመንደሩ በጭራሽ ታይቶ አያውቅም።



Storybooks Canada

storybookscanada.ca

ኖዚቤሌና ሦስቱ ጸጉሮች

Written by: Tessa Welch

Illustrated by: Wiehan de Jager

Translated by: Mezemir Girma

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).